

የሻለቃ መሳፍንት ሕይወት መጥፋት ከተጠያቂዎች ዋና ዋናዎቹ በከፊል

ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ገብርዬ ለምን ተገደለ? የንፁህ ጀግና ደም ለምን ያላግባብ ፈሰሰ? ተጠያቂዎቹ በዚህ ገጽ ላይ ተመዝግቦ የምታዩዋቸው በህዝብ መሃል እንደበግ ሲርመሰሙ የሚታወቁት ተኩላዎች ናቸው።

ከዚህ በታች የምናቀርብላችሁን ወንጀል ፈፃሚዎችን አውቃችኋቸው የአለም ፍርድ ቤትም ወንጀሉን መርምሮ ለፍርድ እንዲቀርቡልን በሽሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ስምና በቤተሰቡ ስም ለሀገር ለወገን አፍቃሪዎች እናስተዋውቃለን። በሚኖርበት ከተማም ይሁናገር ሕብረተሰባችን በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም በሚጠሩና በተቋቋሙ ድርጅቶች ውስጥ ሁለተኛ ድርሽ እንዳይሉ በተባበረ የሕብረት ክንድ ከተቀመጡበት ሃላፊነት እንድታነስዋቸው እንጠይቃለን። የዚህም ደብዳቤ ዋና መክኒያትን በተግባር እነዚህ ወንጀለኞች ከያሉበት እንደ እንክርዳድና እሾህ እየተነቀሉ እየተመዘዙ እንዲወጡ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጉያ።

የወንጀለኞቹ ስም ዝርዝር

አንደኛው አውራው።

ዶክተር ብርሀኑ ነጋ

ነዋሪነቱ በፊሎዶልፊያ አሜሪካ እና በተለያዩ አውሮፓ ከተሞች እየተዘዋወረ የሚኖር ብራሰልስ ቤልጅየም የእሳትና የግንቦት ገባለቤት ሳይሰራ በህዝብ ገንዘብና በሕዝብ ስም ከተለያዩ አገሮች በሚያገኛው ገንዘብ ከእነቤተሰቡ ከእነልጆቹ ተንደላቆ የሚኖር።

ሁለተኛው

ዶክተር አዚዝ መሀመድ

ነዋሪነቱ ዳላስ ፕሌኖ ቴክሳስ የአርበኞች ግንቦት 7 የምክርቤት ሰብሳቢና የእሳት ኢሳት አማካሪና ሊቀመንበር ኮሎኔል መሳፍንት በኩል የተጀመረውን ተቃውሞ ለማረጋጋት ከመገደሉ በፊት ሉኡካን ይዞ ወደ ኤርትራ ተጎዞ ያሰበው ሳይሳካለት በመመለሱ በሻለቃው ላይ ሕይወት ማለፍ ዋናው ወሳኝ ከሆኑት።

ሶስተኛው

አቶ ነአምን ዘለቀ ሙያ የሌለው በኢፐአርፐ ጽሕፈት ቤት በሁለትመቶ ሃምሳ ዶላር በወር እየተከፈለው ስልክ ሲያነሳ የኖረ ከዛ ገንዘብ አጭብርብሮ የከዳ። ነዋሪነቱ ሜሪላንድ ቨርጅኒያ የአርበኞች ግንቦት 7 እሳት አመራር የማወናበጃ ዘዴና የስርቆት ዋና ነዳፊ (ሌባ)።

አራተኛው

ዶክተር ሙሉ አለም አዳም ዘርይሁን የኖርወይ የአርበኞች ግንቦት 7 ተጠሪና ከፍተኛ የማወናበድና በህዝብ ስም በሚያገኘው ገንዘብ ንዋሪ የግንቦት 7 አመራር በሚል ስም፣ ነዋሪነቱ ኖርዌይ። ሻለቃ መሳፍንትን ኑሮውን ትቶ ከሉክሰንቡርግ ወደ ኤርትራ እንዲሄድ ካሳመኑትና ከመለመሉት አንዱ ቀንደኛ።

እነዚህ ግለሰቦች አራት ሆነው አራተኛውን ለጊዜው ስሙን ይዘን ያባቱን ስም በትክክል ያላገኘነውን ጨምሮ ወደ ኤርትራ ሄደው አስቃቂ ወንጀል በጀግና ወንድማችን ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ላይ እንዲፈፀም ወስነው የተመለሱ ሲሆኑ ለዚህም መረጃ አለን።



የግንቦት ሰባት ውሸት የተጀመረው የሻቢያ ተላላኪ ሆነው አስመራ ከገቡ በሆላ ቢመስልም ለጊዜው ይህን ያዙልን ።

ከሻቢያ ጋር ተለጥፈው ነፃነት የጠማውን ህዝብ ነፃ ለማውጣት ጦር እያሰለጠን ነው በሚል ፊሸካዉ ተነፋ። ሰራዊታችን በከባድ መሳሪያዎች ታጥቀዋል የሚለው እቢልታ ተመታ።

ዛሬ ከነዚህ ጋር ተዋህድን ወዘተ ። በማግስቱ የተዋሃደው ሃይል ሰራዊቱ ከአርበኛ ግንቦት ሰባት ጋር ጦርነት ፈፅሞ ድል ተቀዳጀ ። ፕሮፌሰር ብርሀኑ ከዩኒቨርሲቲ ሰራቸውን ጥለው ወደግንባር ላይመለሱ (በረሀ) ገቡ እና የመሳሰሉ ውሸቶችን በኢሳት ሬዲዮን ሲያንጫጩ ብዙ ወገኖቻችን ሊታለሉ ችለዋል። ነገር ግን አዳማጭ ያላገኙ የህዝብ ድምፅ ሬዲዮኖች ዌብሳይቶች። ለወገን ፡ ለአገር የቆሙ ግለሰቦች ለህዝቡ ትክክል አለመሆኑን ለማስተማር የከፈሉት ተጋድሎና ትልቅ ልፋት ዛሬ ላይ ሆነን ስንመለከተው የሚደንቅና ምን ያህል ከሕዝቡ ቀድመው የባነኑ ናቸው በጉዳዩ እያለን አንደነቃለን።

ትግሉ ያለው ሀገር ውስጥ ነው ፡ ተቃዋሚዎች ታስረው ተንገላተው ያሉት ሀገር ውስጥ ሲሆን ግንቦት ሰባት ተብየዎቹ ገንዘብ በመስጠት ሰፈር ቁጥር የሌለው ንግድ ከፍተው ኑሮ ተመቻችቶላቸው ለሻቢያ ትንሽ ገንዘብ በመስጠት ትግሉን አፍነው አሳፍነው ቆይተዋል በዚህ ዙሪያ ወደፊት እመለስበታለሁ።

አውሮፓ አሜሪካ ሳይሆን ትግሉ ያለው ሀገር ቤት ነው ፡

በግንቦት ሰባት ባዶ ወሸት ተታላችሁ ወይም ተታለን ለነበርነው ገንዘባችንን ጊዜያችንን የትም ከምንበትን ነገሮችን በተለያዩ ማእዘን እያየን ትግሉን ሀገር ቤት መሆኑን ተገንዝበን ታጋዮችን እንደግፍ። በዚህ ውሸት የህይወት ዋጋ ለከፈሉት ሁሉ ግንቦት ሰባትና ሀላፊዎችን ዋጋቸውን የሚቀበሉበት ጊዜ እሩቅ አይደለም ።



ከዚህ በላይ ያለውን ያዘጋጀንው ከምንኖርበት አካባቢ አብሮ በመስራት የምንተዋወቅና ተለያዩ አገሮችና ከተሞች የምንኖር የአርበኞች ግንቦት 7 በውስጡ አገልጋይ መስለን አሁንም የሚያደርጉትን የምንከታተልና ጥለን የወጣንው አባላት በመተባበር። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ።

